

ኪፓ/ዮራስ
መጠምጠሜያ



ተሌቪዥን



መብላት/
መጠጣት



አዎ



መነፀር



ወደ ውጭ
መውጣት



መቀመጥ



አይደለም



ሰው ሰራሽ ጥርስ




ማመም/አመም



መተኛት



ምናልባት



ስልክ



ለሐኪም መጥራት








ሽንት ቤት



ሌላ ነገር




























<p>ቤተ אָהבה</p>	<p>እጅግ ጥሩ</p>	<p>ሰላም</p>	<p>አዎ</p>
<p>የጤና ሁኔታ</p>	<p>ሁሉም ደህና</p>	<p>እንደምነህ</p>	<p>አይደለም</p>
<p>ገንዘብ</p>	<p>እስከ ዚህም</p>	<p>እወድሁለሁ\እወድሻለሁ</p>	<p>ምናልባት</p>
<p>ቤት</p>	<p>ጥሩ አይደለም</p>	<p>አመሰግናለሁ</p>	<p>ሌላ ነገር</p>

<p>ኪፓ/ዮራስ መጠምጠሜያ</p> 	<p>ተሌቪዥን</p> 	<p>ወደ ውጭ መውጣት</p> 	<p>መብላት/ መጠጣት</p> 	<p>አዎ ✓</p>		
<p>መንፀር</p> 	<p>መደሐኒት</p> 	<p>በስልክ መነገር</p> 	<p>መተኛት</p> 		<p>አይደለም ✗</p>	
<p>ሰው ሰራሽ ጥርስ</p> 	<p>ማመም\ሕመም</p> 	<p>መቀመጥ</p> 	<p>መልበስ</p> 			<p>ምናልባት ✓✗?</p>
<p>ቸራስ</p> 	<p>ለሐኪም መጥራት</p> 	<p>ሽንት ቤት</p> 	<p>መታጠብ</p> 			











לוח שיחה רמה ב'

<p>መቼ?</p>	<p>ቤተ ሰብ</p>	<p>እጅግ ጥሩ</p>	<p>ሰላም</p>	<p>አዎ</p>
<p>?የት</p>	<p>የጤና ሁኔታ</p>	<p>ሁሉም ደህና</p>	<p>እንደምነህ</p>	<p>አይደለም</p>
<p>?ማን</p>	<p>ገንዘብ</p>	<p>እስከ ዚህም</p>	<p>እወድሁለሁ</p>	<p>ምናልባት</p>
<p>?ለምን</p>	<p>ቤት</p>	<p>ጥሩ አይደለም</p>	<p>አመሰግናለሁ</p>	<p>ሌላ ነገር</p>

<p>ኪፓ/ዩራስ መጠምጠሜያ</p> 	<p>ጋጤጣ</p> 	<p>ወደ ህክምና መሸድ</p> 	<p>መብላት/ መጠጣት</p> 	<p>አዎ</p> 
<p>መነፀር</p> 	<p>ተሌቪዥን</p> 	<p>ወደ ውጭ መውጣት</p> 	<p>መተኛት</p> 	<p>አይደለም</p> 
<p>ሰው ሰራሽ ጥርስ</p> 	<p>መደሐኒት</p> 	<p>በስልክ መነጋገር</p> 	<p>መልበስ</p> 	<p>ምናልባት</p> 
<p>ብርድ ልብስ</p> 	<p>ማመም\አመም</p> 	<p>መቀመጥ</p> 	<p>መታጠብ</p> 	<p>ሌላ ነገር</p> 
<p>ቶራስ</p> 	<p>ለሐኪም መጥራት</p> 	<p>ሽንት ቤት</p> 	<p>አልጋውን አስተካክለው</p> 	<p>ማገለበጥ</p> 

לוח שיחה רמה ג'

<p>መቼ?</p> 	<p>ቤተ ሰብ</p> 	<p>እጅግ ጥሩ</p> 	<p>ሰላም</p> 	<p>አዎ</p> 
<p>?የት</p> 	<p>የጤና ሁኔታ</p> 	<p>ሁሉም ደህና</p> 	<p>እንደምነህ</p> 	<p>አይደለም</p> 
<p>?ማን</p> 	<p>ገንዘብ</p> 	<p>እስከ ዚህም</p> 	<p>አልገባኝም</p> 	<p>ምናልባት</p> 
<p>?ለምን</p> 	<p>ቤት</p> 	<p>ጥሩ አይደለም</p> 	<p>እወድሁለሁ</p> 	<p>ሌላ ነገር</p> 
<p>?ምን እናድርግ</p> 	<p>כתבו והוסיפו תמונה של נושא שיחה החשוב למטופל</p>	<p>መጥፎ</p> 	<p>አመሰግናለሁ</p> 	<p>ማገለባባጥ</p> 